

ዲሞክራሲ በኢትዮጵያና በአሜሪካ

ከሰላም አበሻ

የመናገር፣ ምልክት የማሳየት የዲሞክራሲ ገደቡ ምን ይመስላል? የዲሞክራሲ ህግ ጥሰት የሚያንፀባርቁ የህግ ከለላቸው እስከ ምን ያህል ነው? እነዚህ ሰዎች ለህግ አስከባሪ ምን ያህል ተገዥዎች ናቸው?

በቪዲዮው የምናየው የመናገር፣ የመደገፍ ገደብ የሰብአዊ ክብርና የዲሞክራሲ ጠበቃ ነን ባዬች ዲሞ ክራሲያዊ ሰብአዊ መብት በምን መልኩ ነው ለሚያስተዳድሩት ህዝብ የሚሰፍሩለት?

ቀጣይዎን ቪዲዮ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሂሳብ ለማስመረጥ ህዝብን ሰብስበው ቅስቀሳ በሚያደርጉበት ወቅት የትራምፕ ደጋፊ በምን መልኩ ተቃውሞ ማሰማት እደቻለና የተቃውሞ ገደቡ ሲያልፍ ለፀጥታ አስከባሪዎች ምን ያህል ተገዥ እንደሆነ እንመለከታለን።

ቪዲዮውን ካዩ በህዋላ ተማልሰው ቀጣዩ ይመልከቱ፡-



በሃገራችን በአብዛኛው ጠበንጃ፣ ገጅራ፣ እሳት ይዞ በሚወጣ ብዱን ሰብአዊ መሰላትና ዲሞክራሲ በማላበስ እልቂት እዲፈጠር ማበረታታት አፍሪካን ራስ በራስ በማተራመስ

ጥሬ ሃብት በመዛቅ የሚኖሩ ሃብታም ሃገሮች አሁንም አፍሪካ ከዘመናዊ የቅኝ ግዛት ስርአታቸውን አፈትልካ ላለመውጣት ስጋት ናቸው የሚልዋቸውን ሃገሮች፤ አፍሪካን ከማረጋጋትና ከማንም ተፅእኖ በራስዋ ህገመንግስት እድትገዛ ፈር ቀዳጅ የሆነችውን ሃገራችን የኒዎሊበራሊስቶች ስርዓት መሳሪያዎች በሆኑ የአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍ/ቤት (ICC)፤

በሰብአዊ መሰል ተጣባቂዎች (human rights watch) እና

በኢትዮጵያ ተፅእኖዋቸውን እዲያበረቱ ግብፅ እስከ ብልዮን ዶላሮች የኢትዮጵያ የልማት እድገትን ያከላሻሉ ብላ ላሰማራቻቸው ሁሉ በመበተን፤ እገዛ ታክሎበት፡ ኢትዮጵያን የመበታተን ስውር ደባ እንቅስቃሴአቸው ግዜና ወቅት እየጠበቁ መንፈራፈራቸው አልቀረም።

ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስጠበቅ ለየት ያለ እልቂት የሚጋብዝ ዲሞክራሲ እድታካሂድ ይጫንዋታል ።

ቀጣዩ ስእል የምንመለከተው፤ የዲሞክራሲ ሰብአዊ መሰል ጥያቄ ወይስ የሃገር የህዝብ ሃብት አያቃጠሉ እየዘረፉ ውድመትን እልቂት የሚያስፋፋ መዝሙር እየዘመሩ የሚደረግ አመፅ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ይሉናል እነዚህ አለምአቀፍ

የሱብአዊ መሰል ተጣባቂ ነን ባዮች፣ ይህን መሰል አመፅ ህጋዊነት ዲሞክራሲያዊነት በማልበስ በሱብአዊ መሰል ጥሰት ይከሰራል በነሱ ሃገር ፖሊስ ቢታነቅ መልሱ ምን እንደሆነ የታወቀ ጉዳይ ነው።





ገጅራ ፣ጠበንጃ፣አሳት ይዞ ስርዓት አስከባሪ ፖሊስ በመግደል፣የሃገር የህዝብ ሃብት በማቃጠል የሚደረግ አመፅ እዲሰፍን ሌት ተቀን ይጥራሉ።

እነዚህን ለመቆጣጠር ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትሎ ስርዓት ለማስከበር የሚወሰድ እርምጃ ከመተችት ይልቅ፤ እነዚህ ሃይሎች በሚፈጥሩት እልቂትና ውድመት የዲሞክራሲያዊ ሂደት ስርዓት ጥያቄ አለመሆኑን ሲተቹበት፤ አንድ ቀንም ፅፈው አላስነበቡንም፤ አልያም ተናግረው አላስደመጡንም።

ብቻ ውድመቱና እልቂቱ በሃገራችን እዳይበርድ በአማርኛ ተናጋሪ የእጅ አዙር የሚድያ መሳሪያዎቻቸው ቪኦኤ(voa)

አሳት ቲቪ እና ሌሎችንም ጨምሮ የውሽት ምስልና የድምፅ ቅንብር በማዋሃድ የዲሞክራሲ ግዴታና መብቱን በአብዛኛው ለይቶ ባላገናዘበ ህዝብ ባገኙት ቀዳዳ ቤንዚን በማርከፍከፍ

ሃገራቸውና ህዝባቸውን በማተራመስ በሚፈጥሩት የመከራ ወላፊን እነሱ በዶላር ይሞቃሉ።

ልክ በቪድዮው በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ቅስቀሳ ምርጫ ወቅት ሃሳቡ በወረቀት በማስፈር ድምፅንም አክሎበት የመናገር ዲሞክራሲያዊ ገደቡ ሲያልፍ ህግ አስከባሪዎች የብዙሃን አድማጭ ዲሞክራሲያዊ መብት እየተጋፋህ ነውና

በህግ ቁጥጥር ስር ነህ ቀጥል ሲባል ለህግ አስከባሪዎች ክብር በመስጠት ትእዛዛቸው ሲፈፀም ይታያል።

ይህንን ድርጊት በኛ ሃገር ቢሆንስ?

ስንት ቆርጦ እየተቀጠለ የከፋት ትርጉም በተሰጠው ነበር። ስሜቱን ተቆጣጥሮ ቅናዊ በሆነ መንገድ የመቃወም መብቱን

ና ግዴታውን የሚቆንፀባርቅ ዜጋ ለመፍጠር ግዜ እደሚበላብን ታሳቢ በማድረግ፤ በአደባባይና በየስብሰባው የሚነሳ ተቃውሞ ከህግ ዲሞክራሲያዊ ቁጥጥር በላይ እዳይሆን የተቃውሞ ስርዓታችን ገደቡ ወይም መብትና ግዴታችን ማወቁ ተገቢ ነው።

ፍትህ ዲሞክራሲ መሰል ጥያቄዎች ለሚያነሳ ዜጋ

ግዴታና መብትን ከተከተለ ህግ አስከባሪ ፖሊስያዊ ከለላነት ያገኛል። ፓሊስ በህገ መንግስት ስር የህዝብ ጠባቂ ነውና። በተረፈ ፖሊስን በመግደል በማነቅ የሃገር ልማት በማጋደት ለሚደረግ አመፅ፤ በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የሚወሰደው ህገ መንግስታዊ እርምጃ የሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ጥሰት ተብሎ ቢለፈፍ፤ ሊበልዋት ያስብዋትን.....

ነው እና፤ የኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በህዝብ የታቀደ ከመሆኑ አንጻር ዶላራችሁን ያራል ኢትዮጵያ ግን ዲሞክራሲ እድገት ልማታዊ እምርታዋን ሰላማዊ ልባሰዋን አድነታዊ ቅናትዋን እስከ ወዲያኛው ይዘልቃል ተከብሮም ይኖራል።

ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ